

የሴቶች ወይም የሕፃናት ሴቶች ብልት መቆረጥ

የሴት
ብልት
መቆረጥ

በኒው ሳውዝ ዌልስ
ውስጥ
በህግ የተከለከለ ነው

ይህም ወረቀት የሴቶችን ሀፍረተ ሥጋ መቆረጥ በኒው ሳውዝ ዌልስ ሕግ እንደሚያስቀጣ ያብራራል።

የሴቶች ብልት መቆረጥ ወይም የሚጠራው ግርዘት በመባል ነው።

የሴቶች ብልት መቆረጥ ወይም መገረዝ አንድ ናቸው።



**NSW Education Program on
FGM Funded by NSW Health**

ሕግ ምን ይለል፡

ሰለ፡-

ሴቶች
ብልት
መቆረጥ

በኒው ሳውዝ ዌልስ

NSW Education Program on FGM

**Locked Bag 7118
Parramatta CBD NSW 2124**

Phone: 02 9840 3877

www.wslhd.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-on-Female-Genital-Mutilation--FGM-

ሕግ ምን ይላል ስለ ሴቶች ብልት መቆረጥ?

በኒው ሳውዝላንድስ ወንጀል ስር መቅጫ ደንብ መሰረት አንቀፅ ፶፭

የሴቶች ብልት መቆረጥ የተከለከለ ነው።

- የሌላ ብልት ሥጋ ወይም ብልት አካባቢ መንካት፣ መቆረጥ፣ መስፋት ወይም
- በመርዳት፣ ምክር በመስጠት ወይም በማበረታታት አገልግሎት መስጠት በሕግ ያስቀጣል።

ይህንን ምድርጊት መፈፀም በሕግ ያስቀጣል፡

- ሴት ሕፃን ልጅን መግረዝ፣
- የሴትን ወይም የሕፃናት ሴት ልጆችን ብልት መቀንጠብ ወይም ቆርጦ ማውጣት፣
- ብልት አካባቢ መስፋት፣
- ቁንጥር መቆረጥ፣
- በሌላ መልኩ የሴትን ብልት መቆረጥ፣

በሕገ መሠረት ማንኛውም ሰው የሴቶችን ብልት ለማበላሸት በመርዳት፣ በማበረታታት፣ በማማከር፣ የሚያገለግል ሰው በሙሉ በኒው ሳውዝላንድስ ሕግ ይቀጣል።

- ለሌላ ሰው አርዳታ በመስጠት፣
- ሌላ ሰው በማምጣት፣

ይህን የመሳሰሉ ልምዶችን እንዳናካሂድ ሕግ ያግደናል። በሌላ መልኩ የሴቶችን ብልት አካባቢ መጉዳት

በኒው ሳውዝላንድስ ወንጀል መቅጫ መሠረት አንደ ጥቃት እና ማቁሰል ይቆጠራል።

ሕግ ያላከበረ ሰው ምን ይደርስበታል?

የሴቶችን ብልት በመቆረጥ ወይም በግርዘት ሥራ ላይ የተሰማራሰው ወይም

ሌላ ሰው በማስመጣት አርዳታ የሰጠም የሕግ አርምጃ የሚወሰድበት እኩል ነው።

የሕግ ቅጣቱም፡- እስከ ፳፩ ዓመት በአስራት ሊቀጣ ይችላል።

የቀዶ ጥገና ሕክምና ይፈቀዳል?

- ይፈቀዳል፡- ሕገ የቀዶ ጥገና ሕክምናን ይፈቅዳል፡ ለተጎዳው ሰው ጤንነት በህክምና ባለሙያ ይፈፀማል
- ሕክምናው የሚፈፀመው በወሊድ ጊዜ እና የሚፈፀመውም በሕክምና ባለሙያዎች ወይም በአዋለጆች ይሆናል።
- በጤና ባለሙያዎች በቀዶ ጥገና መልክ የሚደረገው ወሲባዊ ለውጥ ምግባር፣ ሐኪሞች የወንድን ብልት ወደሴትነት ወይም የሴታን ብልት ወደወንድነት የሚቀይሩት ድርጊቶች ወይም ስልቶች።

በሕገ መሠረት የቀዶ ጥገና ለሚያስፈልገው ሰው የነፃ ሕክምና አገልግሎት ይሰጣል።

ባህልን ምክንያት በማድረግ የሴቶችን ብልት መቆረጥ ወይም መግረዝ ይቻላል?

አይቻልም፡- የቀዶ ጥገና የሚፈቀደው ከላይ በተጠቀሱት ምክንያቶች ብቻ ነው።

ሴትዮዋ ወይም ልጅቷ ከተሰማማች የሴቶችን ብልት መቆረጥ ወይም መግረዝ ይቻላል?

አይቻልም፡- ሴትዬዋ ወይም ልጅቷ ብትፈልግም ብልት መቆረጥ ወይም መግረዝ አይቻልም።

ወደሌላ ሀገር በመሄድ ወይም ወደሌላ አውስትራሊያ ክፍለ ከተማ በመሄድ መፈፀም ይቻላል?

አይቻልም፡- ሴትዮዋ ወይም ሕፃኗ የምትኖረው በኒው ሳውዝላንድስ ከሆነ በሀገጥ መሠረት፣

አይቻልም፡-

ሴትዮዋ ወይም ሕፃኗ የምትኖረው በኒው ሳውዝላንድስ ከሆነ በሀገጥ መሠረት፣

በሌላ ሀገር ወይም በአውስትራሊያ ውስጥ የሴትን ብልት መቆረጥ ወይም መግረዝ አይቻልም።

ሴትዮዋ ከወለደች በኋላ ወይም በሌላ ምክንያት የማሕፀን ቀዶ ጥገና ካደረገች በኋላ መስፋት ይቻላል?

ዶክተር ብቻ ቀዶ ጥገና ሊያደርግ ይችላል ሴትዮዋ ከወሰነች እና ለሴትዮዋ ጤንነት አስፈላጊ ከሆነ፣ ወይም በወሊድ ጊዜ በጤና ምክንያት አሥፈላጊ ከሆነ ዶክተር ወይም አዋለጅ ብቻ ቀዶ ጥገና ሊያደርግ ይችላል።

ስለ ሴቶች ብልት መቆረጥ ለሕግ የማሳወቅ መብት ያለው ማነው?

አንደ ሕገ መሠረት ከ፲፮ ዓመት እድሜ በታች የሆነች ልጃገረድ ብልት ከተቆረጠ ወይም

ከተገረዘች የጤና ባለሙያው ይህንኑ ሀተታ ጥበቃ ሚንስቴሩ ዳይሬክተር መግለፅ አለበት። በኒው ሳውዝላንድስ የሴት ልጆችን ወይም ሕፃን ሴትን ብልት መቆረጥ ወይም መግረዝ ልጃገረዶችን መጉዳትና ማቁሰል ነው። የ፲፰፻፷፰ የሕግ ድንጋጌ ህጻናቶችንና ወጣቶችን በሚመለከት ረገድ አደራንና ሃላፊነትን ወክሎ ሰፊ ባለ አመለካከት ይህንን የደህንነት አሳሳቢ ጉዳይ ህጻናቶችንና ወጣቶችን በተመለከተና በዚህ ሥራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ሁሉ የጊዜውን እንገብጋቢ ጉዳይ ዘገባ እንዲያቀርቡ፣ ጉዳዩም ልጆቹን በተመለከተ ተገቢና ተሰማሚ በሚመስል መልክ ጉዳትና ጥቻት ተገኝቶበት እንደሆነ ለህፃናት ጥበቃ ክፍል (ኒው ሳውዝላንድስ) በማስታወቅ ነው። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ከ፲፮ ዓመት በታች ለሆነች ልጃገረድ፣ አስተማሪ፣ መዋዕለ ሕፃናት ሰራተኞች፣ የአካለ ስንኩላን ሰራተኞች እና ፓሊስ ሰፊሁፍ ገለፃ እንዲያደርጉ አደራ እና ሐላፊነት አለባቸው።